

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**የእርብ ፕሮግራም**

1. በAugust 26 መደበኛው ፕሮግራማችን በFoster Beach ይሆናል። በዚህ እለት አመታዊው የBarbecue ፕሮግራማችን ይካሄዳል። እንግዶችን እንድትጋብዙ እናበረታታለን። ጌታ ይባርካችሁ።

2. በእርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳሰባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

3. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው።  
እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

**መደበኛ ፕሮግራሞች**


እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች  
ወንጌላዊት  
ቤተ  
ክርስቲያን



Chicago  
Yemsrach  
Evangelical  
Church

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



**“እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል?”**  
(ሮሜ 8:31)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
<b>August 12, 2018</b>	<b>ነሃሴ 6፣ 2010 ዓ.ም.</b>

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ..... ወንድም ጌቱ ጳውሎስ  
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን  
 ፕሮግራም መሪ ..... ወንድም ሲሳይ መሸሻ  
 ቃል ..... ፓስተር ሔኖክ ጸጋዮ (ከካንሳስ)  
 ማጠቃለያ ..... ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

“እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን... ሰዎች በእኛ ላይ በተነሡ ጊዜ፤ ቀጣቸውን በላያችን በነደደ ጊዜ፤ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር፤ በዚያን ጊዜ ውኃ ባሰጠመን ነበር፤ በነፍሳችንም ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር፤ በዚያን ጊዜ የጎርፍ ውኃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር፤ ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ፤ ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ አመለጠች፤ ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጥን።”(መዝ. 124)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

**መልዕክተ ሰንበት**

በረድኤቱ ካሳ

**ኢያሱ -- እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ አገልጋይ**

*“በሕይወትህ ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም፤ ከሙሴ ጋር እንደ ሆንሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤ አልጥልህም፤ አልተውህም...በምትሄድበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ጽና፤ እይዞህ አትፍራ፤ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝሁህምን?” (ኢያሱ 1፡ 5,9)*

ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ኢያሱ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈልግ አገልጋይ ነበር። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ክብርና መገኘት ካለበት ከመገናኛው ድንኳን አይለይም። እርሱ እግዚአብሔርን ይፈልግ የነበረው ለጉዳዩ ብቻ ሳይሆን ለሕይወት ነበር። አስቀድሞ እግዚአብሔርን ይፈልጋል። ከዚህም የተነሳ በሚሰራው ስራ ሁሉ የተከናወነ አገልጋይ ነው። ዛሬ ደግሞ ጨምረን እንደምናየው ኢያሱ እግዚአብሔርን በፈለገው መጠን እግዚአብሔር የተገኘለት አገልጋይ ነው።

እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ይገኛል። በጸሎት ወደ እርሱ ስንቀርብ ይሰማናል። ለዚህም ነው በኤርሚያስ 33:3 ላይ ቃሉ “ወደ እኔ ጩኸ፤ እኔም እመልስልሃለሁ፤ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አሳይሃለሁ” የሚለን። እግዚአብሔርን ፈልጎ ያፈረ የለም። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ይጸናል። (መዝ. 105:4) እግዚአብሔርን የሚፈልግ በሕይወት ይኖራል። (አሞጽ 5:6) እግዚአብሔርን የሚፈልግ ምህረትን ይቀበላል። (ሰፎ. 2:3) እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይለዋል። (መዝ. 16:10) እግዚአብሔርን የሚፈልግ ለኑሮ የሚያስፈልገው ሁሉ ይጨመርለታል። (ማቴ. 6:33)

ኢያሱ እግዚአብሔርን በፈለገው መጠን እርሱ ደግሞ “ከአንተ ጋር አለሁ” ብሎታል። ከሙሴ ሞት በኋላ ህዝቡን ወደ ርስታቸው የማግባት ታላቅ ኃላፊነት የተቀበለው ኢያሱ ከተሰጠው ጥሪና አገልግሎት ጋር የእግዚአብሔር አብሮነት ተስፋ የተሰጠው አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር እራሱ በቃሉ “ከሙሴ ጋር እንደ ሆንሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ” አለው። በሚሄድበትም ሁሉ አምላኩ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደሚወጣ ቃልን ተቀበለ። ኢያሱ ለተሰጠው ታላላቅ የድል ተስፋዎችና የመጽናቱ ምክንያት እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር መሆኑ ነው። በሕይወት ዘመንህ የሚቋቋምህ የለም የተባለው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለሆነ ነው። ጽና፤ እይዞህ፤ አትፍራ፤ አትደንግጥ የሚለውን ትእዛዝ የተቀበለው ከእግዚአብሔር አብሮነት ተስፋ ጋር ነው።

ወገኖቹ፡- እኛም በአዲስ ኪዳን የተቀበልነው ትልቁ ተስፋ አማኑኤል ነው። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ጸጋን እና እውነትን ተሞልቶ በህዝቡ መካከል አድሯል። እንኪያስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቋቋመናል? ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣላ ይደቅቃል። የመውጊያውን ብረት ለሚቃወም ለእርሱ ይብስባል።